

**ምን አለች መቲ ምን አለች?
ኢትዮጵያን ስክድ ዝም በሉኝ አለች**

ሀይለ ማርያም ደምሴ

ምንቸት ጋን፤ ጊዜ ተገለባብጦ፤አላዋቂዎች በመድረክ ሀገርን ሲያጣብቡ ማየት ግድ ሆነና ወጣት መቲን- የብርሃኑ ኢሳት ተቀጣሪና የግንቦት 7 አባል-- ቁም ነገር ብለን መተቸት ተደገድናል ። መቲ ብዙ የፖለቲካ እውቀት እንደሌላት የሚያውቁት ያውቃሉ ። ወጣት ናት፤ሀገር ወዳድም ተብላ ነበር፤የብርሃኑ ግንቦት 7 የተመሰረተው እሷን ዓይነት ወጣቶችን ማሳሳት ነውና ፤ከሀገር ወዳዳ ትግል ማራቅ ነውና ውሎ አድሮ መቲ ተጠለፈች ።፤የቋሚ ሰራተኛ ደሞዝዋም እንዳለ አልረሳሁም ። መቲ ወድ ኢርትራ በራ ሀገሬ የገባሁ መሰለኝ ብላ የተለመደውን የኢሳት አፍቅሮ ሻዕቢያ ቅርሻት አሰምታናለች ። ያሳዝናል! ተጫጭነው በብርሃኑ መሪነት ለሻዕቢያ ኤርትራ ድረስ ተጉዘው--ያውም በአፋቤት የስንቱ ጀግና ደም በፈሰሰበት- የሰገዱትን ከዳተኞች እንዴት እንቀበላቸዋለን ? ባንዳዎችና የሻዕቢያ ቅጥረኞች የናቁን የተባብረን ተቃውሞ ስለማናደርግባቸው መሆኑ ይታያል ።ሞላጫው ብርሃኑ ለስንት ዓመታት ሲያወናብደንና ሲዘርፈን፤ትግልን ሲያደባይ አልቆየም ? መቲ፤ ሻምበል በላይነህ፤ቀፈታሞቹ አዚዝና ኒአምን፤ብርሃኑና ሊሎቹም የአፋቤት ደም ረጋጮች ላይ በሞላ የማያፈናፍንና የሚቀጣ ማዕቀብ መደረግ አለበት ።ከአሁን ወዲያ እነዚህን ባንዳዎች የሚያስተናግድ፤የሚያናግር፤የሚጋብዝ ኢትዮጵያዊ ውጉዝ ከመ አርዮስ ይሁን፤ጥቁር ውሻ ይውላድ ። ሻምበር ለብርሃኑ ቅንድቡ ብሎ ሲጮህ መስማትም የለብን ። እንደሚጠበቀው ምርጫ በተከለከለባት ኤርትራ ብርሃኑ በሙሉ ድምጽ ተመረጠ ተብሏል ።ሌላ ምን ተጠብቆ? ዋናው የሻዕቢያና የአሜሪካ ቅጥረኛ ገና ዕኩይ ተል ዕኩውን አልጨረሰም ። ይህ የሙት ከተም አድማን ያከሸፈ ቡከን፤ ቅንጅትን ያፈረሰ ባንዳ፤ ብርቱካንን ያጠቃ ቅጥረኛ የተሰጠውን የሀገር ወዳዳችን ትግል የማወክ ግብ ገና አላሟላም ። በታወቁት ለሀዲዎችና የባዕዳን ቅጥረኞችና ሰውና ሀገር ሻጮች በነ ክሳ ከበደና ዳዊት ወልድ ጊዮርጊስ ቢታገዝም ቅሉ አልሆነለትም ። ከጉዘው ምላሽ ሰፊ ግንባር ከነሌንጮ (የበደኖና አሶሳ ፍጅቶች አዛዥ)ና ከጸረ አማራ ፈልፈላዎች ጋር ሰፊ ግንባር መሰረትን ለማለት መዘጋጀቱም ምስጢር አይደለም ። በሚጠሩት ስብሰባ ላይ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ የተወገዘ ይሁን/ትሁን ።

ለዓመታት ሲቀልዱብን ሲከፋፍሉናን ለወያኔና ሻዕቢያ ሲጠቅሙ የቆዩትን እነዚህን ጸረ ሕዝቦች በቃችሁ ወግዱ ካላልናቸው ንቀውና የሻዕቢያ መቀለጃ አድርገው ሀገራችንን ይጎዳሉ ።በቃ ነው መፈክሩ ። በቃ ለከሀዲዎችና ባንዳዎች፤በቃ ለ ሻዕቢያ ጆሌዎችና ቅጥረኞች ።

ወገን ሆይ ፤
በጥብቅ እናውግዛቸው፤ከከሀዲው ጎራ ከተን እንቃወማቸው ። በሁሉም ላይ፤በሚቆጣጠሩት ድረገጾችም ላይ ፤በኢሳት ላይ ሙሉ ማእቀብን እናድርግ። በኢትዮጵያ ላይ መቀለዳቸውን እናስቁም በአስቸኳይ ። እነዚህን ከሀዲዎች ጥግ ካላስያዝን ወያኔን መፋለም የሚቻል አይሆንም ።

ባንዳዎች ይከሸፋሉ !!
የአፋቤትን ሰማእታት አንረሳም !!
ኢትዮጵያ አሸናፊ ትሆናለች !!